

ሰዎቹ ምን ነካቸው ?

ይህ በአርእስቱ እንደ ጠቀሰኩት “ሰዎቹ ምን ነካቸው” ያሰኘኝን በተቻለ መጠን ለመግለፅ እሞክራሁ። በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ የሚካሄደው ምርጫ ለማሸነፍ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ከኢህአዴግ አመራር እኛ እንሻላለን፤ ለአገሪቱ ጥሩ ራዕይ አለን፤ ምረጡን ሲሉና ሲቀባጥሩ እየተስተወሉ ናቸው።

መቀባጠራቸው ባልከፋም ነበር። ነገር ግን እነሱ ራሳቸው በተግባር ያልተፈተኑና እወንኳን የኢትዮጵያ ሰማንያ መሊዮን ህዝብ ማስተዳደር ቀርቶ እርስ በራሳቸው እንኳ በየእለቱ የፓርቲ ስማቸው መቀየርም ሆነ የፓርቲው አባላት ሲበታቱ እያየን ነው።

በተለይ በጣም ካስገረመኝ የኢህአዴግ መንግስት ለኢትዮጵያ ሕዝብ ያገፀፈውን ድል ማየት ተስፋቸው አይናቸውን በጥቁር መጋረጃ ጋርደው የተሰራውን ሁሉ እንዳልተሰራ ጭራሽ ዲሞክራሲ ባገራቱ እንደሌለ አስመሰለው በአይን የሚታዩና በእጅ የሚዳሰሱ ኢህአዴግ የሰራቸው ግልፅ ስራዎችን ይክዳሉ። በነዚህ ፓለቲከኞች አስተሳሰብ የኢትዮጵያን ህዝብ የሚያይ አይንና የሚዳስስ እጅ እንደሌለው በማስመሰል እኛ እናይለሀለን ማለታቸውን ነው። ሌላ ቀርቶ መድረኮች ኢህአዴግን ከኢትዮጵያዊውና ከአለም ሞሰሊም ህብረተሰብ ለማጣላት በመሞከር ቅዱስ መጻፍና ቁርአንን እየጠቀሱ ናቸው። (Ethiopian Election 2010: Debate # 6 (ALL))

መመልከት/ማዳመጥ ይቻላል። የኢትዮጵያ ህዝብ ባሁኑ ሰዓት የማይሆነውን ይሆናል የሚል የማደናገሪያ ቃል መስማት አይፈልግም። የኢት/ህብ ሰርቶ መኖርንና ተቻችሎ መኖርን የሚያሰተምረው ነው የሚፈልገው።

እኔ እንደሚመስለኝ አብዛኞቹ የተቃዋሚ የፓርቲ አባላት የሚሉት ጠፍቷቸው ከሚደናበሩና በእድሜም የገፉ ስለሆነ የጡረታ መብታቸው አስከብረው ፖለቲካው ረዥም ራዕይ ላለው ትውልድ ቢያስረክቡ የሚሻል ይመስለኛል።

በ4/11/10 የመድረክ አመራሮች በሳነሁዘ ባደረጉት ስብሰባም የተባለው ከላይ ከተጠቀሰው ባልተለየ መልኩ ቢሆንም አንድ የታዘብኩት ነገር ግን ትግላችን በሰላማዊ መንገድ ነው ማለታቸውን ነው።

ይህ ማለታቸው የሚደገፍ ሆኖ ሌላው ደክተር ነጋሶ ጊዳዳ የቀድሞ ያገራቱ ፕሬዚዳንት ሆኖው የመሩና ኢንጅነር ግዛቸው ያሉትን ልጥቀስ “ለምርጫው ብዩ አዲስ አበባን ስዞር ያየሁት ነገር ቢኖር ቆሻሻ ነው። ሌላው አሁንም “ከአዲስ አበባ 20 ኪሎሜትር ወጥቶ የሚኖር ህዝብ ባዶ እግሩ እንጂ ጫማ ያጠቀ አላየሁም ፤ እንስሳና ሰው አብሮ ባንድ ቤት ይኖራል” ነው ያሉን።

አባባላቸው ቢያስገርምም አስተውሎ ለተመለከተው ግን የኢህአዴግ ሰራዊት የደርግን ጭፍጨፋ ለማሰወገድ (በለጋ እድሜው) በረሀ ገብተው ሲታገሉ ደክቶሩ በጀርመን ፤ ኢንጅነሩ ደግሞ በለንደን ነበር ተምህረታቸውን የተማሩት።

እነሱ ስለተመቻቸው ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ ጫማ ያጠልቅ እንደነበረና በኢህአዴግ ግን ጫማ እንዳጣ ሆኖ ቢታያቸው ድሮውስ አለንልህ ለሚሉት ህዝብ መቸ ያውቁታል የሰኛል።

ታዲያ እነዚህ ሰዎች የኢትዮጵያን ህዝብ የአኗኗር ዘዴ እስካሁን ሳየውቁ ኢትዮጵያን መምራት እንዴት ይችላሉ የሚል ጥያቄም ያስነሳል። የኢህአዴግ መንግስት የሰራው ጥሩ ስራ ማየት ጠፍቷቸው ሳይሆን ጥሩውን ስራ የሚቀበል ህሊና ማጣታቸውን ነው የሚያሳየው ።

ባሁኑ ሰዓት የኢትዮጵያ ህዝብ የያንዳንዱ ፓርቲ ፕሮግራም ጠንቅቆ የሚያውቅ ስለሆነ በቅርቡ በሚመጣው ምርጫ ላይ የሚፈልገው በካርድ ይመርጣል። የማይፈልገውን ደግሞ በካርድ በመቅጣት ማንነታቸውን እንደሚያሰታውቃቸው ጥርጥር የለውም ።

ጌታቸው ነኝ

ከሳንሁዘ